

“我就是想问问你，你到底想干嘛？你到底想干嘛；我到底想干嘛，我到底想干嘛？”

— □□□□□ 29:15

□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□, □□□□ □□□□□ □□  
□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□

□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□, □□□ □□ □□□□□ □□□ □□□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ :



Reasoning is the process of using logic and evidence to draw conclusions. It involves analyzing information, identifying patterns, and making inferences. Reasoning is a fundamental skill that is used in many different fields, including science, mathematics, philosophy, and law. It is also an important part of critical thinking and problem-solving.

□□□□□ □□□□□, □□□□□ □□□ – □□□□□ □□□ □□□□□ □□□

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ حَسَنَةٍ يَرَهُ  
وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ سُوءٍ يَرَهُ

— ﴿٤:١٣-١٤﴾

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ حَسَنَةٍ يَرَهُ

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ سُوءٍ يَرَهُ إِنَّمَا يَرَى مَا يَعْمَلُ  
وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ حَسَنَةٍ يَرَهُ إِنَّمَا يَرَى مَا يَعْمَلُ  
وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ سُوءٍ يَرَهُ إِنَّمَا يَرَى مَا يَعْمَلُ  
وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ حَسَنَةٍ يَرَهُ إِنَّمَا يَرَى مَا يَعْمَلُ

— ﴿٤٠:٢﴾

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ حَسَنَةٍ يَرَهُ إِنَّمَا يَرَى مَا يَعْمَلُ  
وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ سُوءٍ يَرَهُ إِنَّمَا يَرَى مَا يَعْمَلُ

— ﴿٨١:١٢﴾

لَهُمْ مَا سَعَى وَلَا يُؤْخَذُ عَلَيْهِمْ مَا لَمْ يَعْمَلُوا

لَهُمْ مَا سَعَى وَلَا يُؤْخَذُ عَلَيْهِمْ مَا لَمْ يَعْمَلُوا, لَهُمْ مَا  
عَمَلُوا — لَهُمْ مَا شَاءُوا

“لَهُمْ مَا سَعَى وَلَا يُؤْخَذُ عَلَيْهِمْ مَا لَمْ يَعْمَلُوا  
لَهُمْ... لَهُمْ مَا شَاءُوا وَمَا لَمْ يَشَاءُوا لَهُمْ مَا عَمَلُوا”  
— سُورَةُ الْأَنْعَمْ 1:29-31

---

لَهُمْ مَا سَعَى وَلَا يُؤْخَذُ عَلَيْهِمْ مَا لَمْ يَعْمَلُوا

لَهُمْ مَا سَعَى, لَهُمْ مَا شَاءُوا وَمَا لَمْ يَشَاءُوا لَهُمْ مَا  
عَمَلُوا — لَهُمْ مَا شَاءُوا وَمَا لَمْ يَشَاءُوا لَهُمْ مَا عَمَلُوا لَهُمْ مَا  
عَمَلُوا — لَهُمْ مَا شَاءُوا وَمَا لَمْ يَشَاءُوا لَهُمْ مَا عَمَلُوا لَهُمْ مَا  
عَمَلُوا لَهُمْ مَا شَاءُوا وَمَا لَمْ يَشَاءُوا لَهُمْ مَا عَمَلُوا

لَهُمْ مَا شَاءُوا وَمَا لَمْ يَشَاءُوا لَهُمْ مَا عَمَلُوا لَهُمْ مَا  
لَمْ يَعْمَلُوا

“لَهُمْ مَا شَاءُوا وَمَا لَمْ يَشَاءُوا لَهُمْ مَا عَمَلُوا لَهُمْ مَا  
لَمْ يَعْمَلُوا لَهُمْ مَا شَاءُوا”

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ حَسَنَةٍ يَرَهُ  
وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ سُوءٍ يَرَهُ

— ﴿۱۶:۳﴾

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ حَسَنَةٍ يَرَهُ  
وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ سُوءٍ يَرَهُ  
وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ حَسَنَةٍ يَرَهُ  
وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ سُوءٍ يَرَهُ

“وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ حَسَنَةٍ يَرَهُ  
وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ سُوءٍ يَرَهُ  
وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ حَسَنَةٍ يَرَهُ  
وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ سُوءٍ يَرَهُ”  
— ﴿۱۷:۷-۸﴾

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ حَسَنَةٍ يَرَهُ  
وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ سُوءٍ يَرَهُ

Share on:  
WhatsApp